

## ያደባ የሳንባ ነቀርሳ፣ ለበሽተኛ የሚሰጥ መረጃ (2016-09-19)

### የቅድሚያ መከላከል ህክምና በሚሰጥበት ወቅት።

የተላላፊ በሽታ ሓኪሞች፣ የተላላፊ በሽታ መከላከያ ልሳን።

### አንድ ሰው በሽታው እንዴት ይተላለፍበታል?

የሳንባ ነቀርሳ ባክቴሪያ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ የሚዛመተው በዓየር ውስጥ ነው። ይህ የሚሆነው በበሽታው የተለከፈውና ማጋባት የሚችል ሰው ሲሰልፍ፣ በቅርቡ የሚገኝ ሰው ባክቴሪያውን በትንፋሹ ሲስብ ነው።

### ያደባ ሳንባ ነቀርሳ ምንድን ነው?

ነቀርሳው የተላለፈባቸው ሰዎች ሁሉ አይታመሙም። የብዙ ሰዎች ተፈጥሯዊ የበሽታ መከላከያ ኃይል ባክቴሪያው እንዳያድግና እንዳይሰራጩ ሊገታው ይችላል። በዚህ መልኩ ባክቴሪያው ሰውነት ውስጥ እያለ አድብቶ ይቀመጣል። በዚህ ሁኔታ የሚገኘው ነው **ያደባ ሳንባ ነቀርሳ** የሚባለው።

### ያደባ ሳንባ ነቀርሳ በሽታ አይደለም

ከደም ምርመራ (IGRA-Test) ወይም ከቆዳ ምርመራ (Tuberkulintest) በኋላ ያደባ ሳንባ ነቀርሳ አለብዎት ከተባሉ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ነዎት ማለት ይቻላል። እናም በሽታውን ወደ ሌላ ሰው ማጋባት አይችሉም። ይሁን እንጂ በሕይወት እስካሉ ድረስ በሽታው አንድ ቀን ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት ይኖራል። ሆኖም ይህ የሚያጋጥምበት ዕድል በጣም የመነሻ ሰለሆነ አብዛኛዎቹ ያደባ ሳንባ ነቀርሳ ያለባቸው ሰዎች ህክምና አይደረግላቸውም።

### በአንዳንድ ሁኔታ የቅድመ መከላከል ህክምና ሊሰጥ ይችላል

አንዳንድ ሰዎች ላይ በሽታው ኋላ ሊከሰትባቸው ይችላል የሚል ስጋት በእጅጉ ካለ የቅድመ መከላከል ህክምና እንዲያደርጉ ይጋበዛሉ። ይህ ህክምና የሚደረግው በቅድሚያ ለህፃናትና ለታዳጊዎች ሲሆን ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዘ ምክንያትም ይሰጣል። በተጨማሪም የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል ኃይላቸው የተዳከሙባቸው ለምሳሌ፣ የካንሰር ህክምና የሚያደርጉ፣ ኢንሱሊን የሚወስዱ የስኳር በሽተኞች፣ ከባድ የኩላሊት ችግር ያለባቸው ሰዎችም ይደረግላቸዋል። የቅድመ መከላከል ህክምና አንዳንድ ጊዜ በቅርብ ጊዜ የሳንባ ነቀርሳ ለያዘቸው ሰዎችም ይደረጋል።

### የቅድመ መከላከል ህክምና እዲያደርጉ ይመከራሉ

ያደባ ሳንባ ነቀርሳ ስላለባችን ከላይ የተጠቀሱት ክፍሎች ውስጥ ስለሚገኙ በሽታው እንዳይከሰት ማድረግ ላይ ባለመ የቅድመ መከላከል ህክምና እንዲያደርጉ ይመከራሉ። ይህን እንዲያደርጉ የሚመከሩት ወደ ፊት በሳንባ ነቀርሳ በሽታ ለመጠቃት ያለዎን መጥፎ ዕድል ስለሚቀንስ ነው።

### የግንኙነት መግለጫ (Kontaktuppgifter)

የበሽተኛ መቀበያው ስም (Namn på mottagningen)

.....

በበሽተኛ መቀበያው የተገናኙት ሰው ስም (Du har träffat)

..... ዶክተር (Läkare)

..... ነርስ (Sjuksköterska)

ስልክ ቁጥር / የበሽተኛ መቀበያው የስልክ ስዓት (Telefonnummer/telefonid till mottagningen)

.....